



CORE ETHIOPIA

3838TURQUOISE WAY
OAKLAND, CALIFORNIA, USA
510 345 9997
info@coreethiopia.net
www.coreethiopia.net
www.coreethiopiachangecouncil.org

ከዐምሐራ ክልል ውጭ ያለው የሰፊው ዐምሐራ ሕዝብ አቁዋም መግለጫ

በታሪክ አጋጣሚ ከክልሉ ውጭ በሰፋትና በብዛት በኢትዮጵያ ተባብሮ የሚኖረው የዐምሐራ ሕዝብ ነው። ዛሬ የወለጋ ዐምሐራ፣ የኢሉአባቦር ዐምሐራ፣ የጋሞጎፋ ዐምሐራ፣ የከፋ ዐምሐራ፣ የሲዳሞ ዐምሐራ፣ የሸዋ ዐምሐራ፣ የአርሲ ዐምሐራ፣ የባሌ ዐምሐራ፣ የሐረር ዐምሐራ፣ የሶማሌ ዐምሐራ፣ የጋምቤላ ዐምሐራ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዐምሐራ፣ የአዲስ አበባ ዐምሐራ እና የድሬዳዋ ዐምሐራ ሕዝብ ቁጥሩ እጅግ ከፍተኛ መሆኑ በግልጽ ይታወቃል። ከዐምሐራ ክልል ውጭ የሚኖረው ዐምሐራ ሕዝብ ለዘመናት በሚኖርበት ቦታ ሁሉ ከአከባቢው ሕዝብ ጋር ሰምና ፈትል ሆኖ ተጋብቶ፣ ተዋልዶ፣ በሥጋና በደም ተዋህዶ ኖሮአል። በቁዋንቁዋ፣ በባህል፣ በወግ፣ በሥርዓት እና በህይወት ተስማምቶ ከሺህ ዓመታት በላይ በቤተሰብነት ክፉውንም ደጉንም በማሳለፉ በቀላሉ የማይፈርስ የወል ማንነት ገንብቶአል።

በዚህም የዐምሐራ ሕዝብ እራሱን ጀግና አድርጎ ሌላውን ፈሪ፣ እራሱን ጨዋ አድርጎ ሌላውን ባለፈ፣ እራሱን ጌታ አድርጎ ሌላውን ባሪያ፣ እራሱን ለጋሽ አድርጎ ሌላውን ተመጽዋች፣ እራሱን ባለአንበሳ ድርሻ አድርጎ ሌላውን የድመት ድርሻ ባለቤት፣ እራሱን ፈጣሪ አድርጎ ሌላውን ተፈጣሪ፣ እራሱን የአገር ባለቤት አድርጎ ሌላውን መጣተኛ፣ እራሱን ቆንጆ አድርጎ ሌላውን መልክ ጥፏ፣ እራሱን ምርጥ ዘር አድርጎ ሌላውን ምራጭ አድርጎ አላቀረበም። ፈጽሞ እንዲህ ዓይነት ሃሳብም፣ አልተከሰተም።

የዐምሐራ ሕዝብ በያለበት አከባቢ ሁሉ ከማንኛውም ሕዝብ ጋር እራሱን አመሳሰሎ፣ የአከባቢው ሕዝብ የሚበላውን በልቶ፣ የሚጠጣውን ጠጥቶ፣ የሚናገረውን ቁዋንቁዋ ተናግሮ፣ ባህሉን ተጋርቶ የኖረ ሠላማዊ ሕዝብ እንጂ ዛሬ አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች እንደሚሉት አይደለም። የዐምሐራ ሕዝብ ይህንን ዓይነት ባህሪ ፈጽሞ አንጸባርቆ አያውቅም።

ስለዚህም የኢትዮጵያ ሕዝብ ይመሰክራል።

ነገር ግን ዛሬ አንዳንድ ድርጅቶችና ግለሰቦች የዐምራን ሕዝብ ትእቢተኛ፣ ትምክህተኛ ፣ አድራጊ ፈጣሪ፣ አድርገው በመሳል የዐምራንን ሕዝብን ከተቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ወንድሙ እና እህቱ ጋራ ለማጋጨት ሆኖ ተብሎ በዕቅድና በጥናት የተመራ መልካም ስም ማጠልሸትና የሌለ ስም መቀባት ፋሽን አድርገው እያቅራሩበትና እየፈከሩበት ይገኛሉ።

ለሃያ ሰባት ዓመታት ያህል ወያኔ ኢህአዴግ ለዐምራ ሕዝብ ያለሰሙ ስም፣ ያለግብሩ ግብር ሰጥቶ ነፍጠኛ፣ ቀስተኛ፣ ትምክህተኛ እያለ ሲሳደብና ሲያሰድብ ኖሮአል። በዚህም ሲያሸማቅቅ ቆይቶአል።

ዛሬም ከአማራ የተገኙ ወጣቶች ተነስተው አዎን ትምክህተኞች ነን። ጌቶች ነን ብሎ ማለት ለወያኔ ስድብ ስርተፊኬት እንደመስጠት ነው። ከጎጃም፣ ከጎንደርና ከወሎ ውጭ የሚኖረው የዐምራ ሕዝብ ይህንን በጭራሽ አይቀበልም። በጀርድም መስማት አይፈልግም። አጥብቆም ይቃወማል። ምክንያቱም ዐምራ በወያኔ አይገለጽም። በወያኔ ቲአሪ አይተነተንም።

ይህንን እውነታ የሚያውቀው በጎጃም ቀበሌና በጎንደር ደብር ተወልዶ፣ አድጎ፣ ጎርምሶ ፣ለአቅመ ፖለቲካ በቅቶ መድረክ ላይ ስለማያውቀው ሕዝብ የሚናገረው ሳይሆን ሐረር እና ድሬዳዋ ያለው ዐምራ ከአፋር፣ ከሶማሌ ፣ከአርጎባ፣ ከኦሮሞ እና ከአዳል ጋራ እንዴት በፍቅር እንደኖረ መናገር ይቻላል። ዛሬ ታዋቂው ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ፣ ጸሐፊ ተውኔት መንግስቱ ለማ፣ ወይም ጋዜጠኛ ደምሴ ዳምጤ፣

በሕይወት ቢኖሩ ኖሮ ያለውን ሐቅ ያስረዱ ነበረ። በከፋ አከባቢ በጂማ ከተማ ማንም ኢትዮጵያዊ በሰው ልጅነቱ ብቻ እንደሚታይ ጸሐፊ ተውኔት እና ገጣሚ ጌትነት እንደውን መጠየቅ ይቻላል። በዚህ መልክ ዐምራ ከሌላው ወገኑ ጋራ እንዴት እንደኖረ ሰፊ ትርክት መተረክ ይቻላል።

ጥሬ ሐቁ ይህ ሆኖ፣ ዛሬ የፖለቲካ ጉሽነታቸው ያልጣራ አንዳንድ ወጣቶች ጭብጨባን ለማግኘት ወይም ተከታይነትን ለማፍራት በሚል ይመስላል የዐምራን ሕዝብ ከሌላው ሕዝብ ወገኑ ጋራ የሚያቃቅር መጥፎ አዝማሚያ ያለውን ንግግር እያስደመጡን ስለሆነ።

ከዐምሐራ ክልል ውጭ የሚኖረው የዐምሐራ ነገድ ሕዝብ አጥብቆ ይቃወማል። ይህንን ክፉ ፕሮፓጋንዳ የሚያራምዱ ድርጅቶች እርምጃ ሊወስዱና ከአንደበታቸው የሚወጣውን ቃል ጥንቃቄ ሊያደርጉለት ግድ ይላቸዋል። ለእስከ ዛሬም ላደረጉት ትምክሕት- ተኮር ፉከራ ፈቃደኛ ከሆኑ ይቅርታ እንዲጠይቁ እናሳስባለን።

መላው የኢትዮጵያ ሕዝብም በአንድ የፖለቲካ ግሩፕ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ሰምቶ ለዘመናት ስለሚያውቀው ወገኑ የተሳሳተ ግምት ውስጥ እንዳይገባ ከዐምሐራ ክልል የሚኖረው የዐምሐራ ተወላጅ በትህትና ይጠይቃል። ዐምሐራ ትሁት እንጂ ትምክሕት የለበትም። ዐምሐራ ጥሮ ግሮ ነዋሪ እንጂ አስገባሪ አይደለም። የቀድሞ ነገስታቸውንና መንግስታቸውን ኃጢአት ጭቁኑ ዐምሐራ ተጠያቂ አይሆንም።

ኮር ኢትዮጵያ

የሥነ ለውጥ ምክር ቤት

